



ሊጓጓዙ የሚችሉ የመጀመሪያ እርዳታ አቅርቦቶች ዝርዝር

ርዕስ 5A DCMR ምዕራፍ 1, 150.6 እና 150.7 - እያንዳንዱ ተቋም መጓጓዣ የሚችል የመጀመሪያ እርዳታ መሳሪያዎች ሊኖረው ይገባል ይህም የሚከተሉትን ያካትታል፤

<input type="checkbox"/> በአሜሪካን አካዳሚ አፍ ፔዲያትሪክስ፣ በአሜሪካ የቀይ መስቀል የታተመ የመጀመሪያ እርዳታ ህትመት የቅርብ ጊዜ እትም ወይም ተመጣጣኝ የሆነ የማህበረሰብ የመጀመሪያ እርዳታ መመሪያ	<input type="checkbox"/> አንድ የበረዶ ፓክ(አሽግ) ወይም የጀል ፓክ(አሽግ)
<input type="checkbox"/> የአካባቢው የመርዝ ቁጥጥር ማዕከል የስልክ ቁጥር(ሮች)	<input type="checkbox"/> ፈሳሽ ሳኒታይዘር(ማጽጃ)
<input type="checkbox"/> ግማሽ ኢንች(½ in.) ርዝመት ያለው አንድ ጥቅል ጸረ አለርጂክ የሆነ የቁስል ማሽኒያ	<input type="checkbox"/> አላቂ የሆኑ ፈሳሽ የማይመጡ እና የማይጣበቁ አላቂ፣ ወይም ፓውደር የሌላቸው የማይጣበቁ ጓንቶች
<input type="checkbox"/> አንድ ጥቅል ባለ ሁለት ኢንች (2 in.) ጎዝ(ፋሻ) ጥቅል ባንዴጅ	<input type="checkbox"/> እስከርቢቶ ወይም እርሳስ እና ማስታወሻ ደብተር
<input type="checkbox"/> 10 በተናጠል የተጠቀሱ በተለያዩ መጠኖች ያሉ ስቴራይል ጎዝ(ፋሻ)	<input type="checkbox"/> ዋይፕስ
<input type="checkbox"/> 25 እንደ ባንድ ኤይድ የመሳሰሉ የተለያዩ መጠን ያላቸው ቁስል ማሽኒያዎች	<input type="checkbox"/> ፊሽካ
<input type="checkbox"/> አንድ ጥንድ መቀሰች	<input type="checkbox"/> ዋን ዌይ ቫልቭስ(ቱቦዎች) ለጨቅላ ህጻናት(ከቀረቡ)፣ ለልጆች፣ እና ለአዋቂዎች
<input type="checkbox"/> የተለያዩ መጠን ያላቸው መርፌ ቁልፎች	<input type="checkbox"/> የተገኙ ልጆች ዝርዝር፣ የተመደበላቸውን ሠራተኛ እና የእያንዳንዱ ልጅ የአደጋ ጊዜ ተጠሪ መረጃ በሚያሳይ መልኩ የተዘጋጀ
<input type="checkbox"/> አንድ የሚሰራ ባትሪ ድንጋይ(ፍላሽ ላይት)	<input type="checkbox"/> ልዩ እንክብካቤ ለሚያስፈልጋቸው ልጆች ልዩ አቅድ
<input type="checkbox"/> አንድ ጥንድ ትዊዘር	<input type="checkbox"/> በልዩ የእንክብካቤ እቅዶች ላይ እንደተገለጸው የድንገተኛ ጊዜ ህክምናዎች ወይም አቅርቦቶች
<input type="checkbox"/> ፈሳሽ አልኮሎች እና አልኮል ስዋብስ	<input type="checkbox"/> የመርዝ ማዕከል፣ አቅራቢያ ያሉ ሆስፒታሎች ወይም ሌሎች የድንገተኛ ህክምና ክሊኒኮች፣ እና ሌሎች የማህበረሰብ ግብዓት ኤጀንሲዎች የስልክ ቁጥር ዝርዝር
<input type="checkbox"/> ጥጥ	<input type="checkbox"/> የጽሁፍ የትራንስፖርት ፖሊሲ እና ተጠባባቂ እቅዶች።

- ሁሉም ሠራተኞች ወቅታዊ እና የጻፉ የመጀመሪያ እርዳታ እና የCPR ሰርተፊኬት ሊኖራቸው ይገባል።
- በቅጥር ግቢው ውስጥ የመጀመሪያ እርዳታ እና CPR ለመስጠት ዝግጁ የሆኑ ሁለት ሠራተኞች አሉ (ልዩነት፣ ስድስት ወይም ከዚያ ያነሱ ልጆች እድሜያቸው ከሁለት ዓመት በታች የሆኑ ሁለት ልጆች ብቻ ካሉ።
- ሁሉም የመጀመሪያ እርዳታ መስጫ መሳሪያዎች እና አቅርቦቶች በንጽህና መያዝ አለባቸው እና ብዛታቸውም ከተቋሙ መጠን፣ ከተመዘገቡ ልጆች እድሜ እና የእድገት ችሎታዎች ጋር እንዲሁም ከተቋሙ የፕሮግራም እንቅስቃሴዎች ጋር የተመጣጠነ በቂ ብዛት ሊኖራቸው ይገባል።
- ሁሉም የመጀመሪያ እርዳታ መስጫ መሳሪያዎች እና አቅርቦቶች ለሰራተኞች ዝግጁ በሆነ እና ህጻናት በማይደርሱበት በአንድ የተመደበ ቦታ መቀመጥ አለባቸው።
- የመጀመሪያ እርዳታ አቅርቦቶች ምርመራ በየሳምንቱ መከናወን አለበት እና መተካት አለበት (ለምሳሌ፣ ስቴራይል የሆኑ አቅርቦቶች ከተከፈቱ፣ ጥቅም ላይ ከዋሉ፣ ከተጎዱ ወይም ጊዜ ካለፈባቸው ማስወገድ እና መተካት)።
- ባለ ፈቃዱ በእያንዳንዱ ከቤት ውጭ በሚደረግ ጉዞ፣ እና በተቋሙ እንክብካቤ እና ቁጥጥር ስር ያሉ ልጆች ሲጓጓዙ ሊጓጓዝ የሚችል የመጀመሪያ እርዳታ መስጫ መሳሪያ አብሮ መኖሩን ማረጋገጥ አለበት።

(የተሻሻለው 03/19)